

በ Medicaid ለቤትዎ ላይ የደህንነት ማሻሻያ ማድረግ ይፈልጋሉ?

ስለዚህ ሁብት ይወቁ።

Medicaid የሚቀበሉ ነዋሪዎች ለቤታቸው ነጻ የደህንነት ማሻሻያዎችን ሊያገኙ ይችላሉ። የማሻሻያዎች ምሳሌ የሚያካትቱት፡

- የደረጃ መደገፊያዎች
- የመታጠቢያ መቀመጫዎች
- የወንበር ማንሻዎች

ይህ ፕሮግራም Environmental Accessibility Adaptation Services (የአካባቢ መዳረሻ የመላመድ አገልግሎቶች) በ Medicaid ይባላል እንዲሁም የቀረበው በ Department of Health Care Finance (በጤና እንክብካቤ ፋይናንስ መምሪያ) ነው።

ብቁ መሆንዎን ያረጋግጡ።

እነዚህ ሁሉ መግለጫዎች እውነተኛ ከሆኑ እርስዎ ብቁ ነዎት።

- ቤትዎ ዲሲ ውስጥ ከሆነ።
- አረጋዊ ከሆኑ (65+) ወይም ከአካል ጉዳት ጋር የሚኖሩ ወጣት ከሆኑ (18+)።
- ወርሃዊ የግል ገቢዎ **\$2,313** ወይም ከዚያ በታች ከሆነ። ገቢዎን ለማስላት ደሞዝዎን፣ ክፍያዎችዎን፣ ቲፖችዎን፣ የማህበር አጥቂ ጥቅማ ጥቅሞችዎን፣ የግል ሥራ ገቢዎችዎን፣ የአርበኞች አስተዳደር ጥቅሞችዎን፣ የግል ጡረታዎችዎን፣ የማህበራዊ ዋስትና ገቢዎን፣ የተጨማሪ ዋስትና ገቢዎችዎን፣ የባቡር ሐዲድ ጡረታዎን፣ ሲቪል ሰርቪስ ጡረታዎን፣ ወለድዎን፣ የትርፍ ድርሻዎን፣ ኢንቨስትመንትዎን፣ እና ከኪራይ ንብረቶች ገቢዎን በአንድ ላይ ይደምሩ።
- ባለትዳር ከሆኑ፣ የእርስዎ የግል ንብረት ዋጋ ከ **\$4,000** በታች ወይም እኩል ወይም ከ **\$6,000** በታች ይሆናል። የንብረት ምሳሌዎች የሚያካትቱት ገንዘብ በቼክዎ፣ በቁጠባዎ ወይም በኢንቨስትመንት ሂሳብዎ ላይ የሆነ እና የሕይወት ኢንሹራንስ ፖሊሲዎች የጥሬ ገንዘብ ዋጋ ነው። የንብረት ባለቤት ከሆኑ፣ ተገምግሞ ከ **\$878,000** በታች እስከሆነ ድረስ የእርስዎ ዋና መኖሪያ ቤት እንደ ንብረት አይቆጠርም። ሌላ

ሁሉ ንብረት ይቆጠራል። እንደ መኪና ካለዎት፣ አይቆጠርም። ከአንድ በላይ መኪና ካለዎት፣ ከዚያ ከፍተኛ አማካይ የመሸጫ ዋጋ ያለው መኪና ([በብሔራዊ አውቶሞቢል ሻጮች ይፋዊ ያገለገለ የመኪና መመሪያ](#)) መሠረት ተቆጥሯል።

- በዲስትሪክቱ [Safe at Home \(ደህንነት በቤት\)](#) ፕሮግራም በኩል እድሳት እንዳያገኙ ተከልክለዋል።

ይህ ፕሮግራም ለቤት ባለቤቶችና ተከራዮች ክፍት ነው።

ያመልክቱ።

[የዲሲ የእርጅና እና የአካል ጉዳት ሀብት ማዕከል](#)? በስልክ ቁጥር (202) 724-5626፣ ከሰኞ እስከ አርብ ከ 8:30am እስከ 4:30pm ድረስ ያግኙ። ወደ ከሊኒካዊ ፍላጎቶች ግምገማ ይመራዎታል። ይህም ለእኛ —የዲሲ መንግስት— ለዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎች የሚፈልጉትን የእርዳታ ደረጃ ለማወቅ ይረዳናል። ግምገማው በእኛ አጋር [Liberty Healthcare](#) በቤትዎ ይከናወናል። በኮቪድ-19 የወረርሽኝ ወቅት ግምገማዎች በስልክ ወይም በቪዲዮ ኮንፈረንስ ሊከናወን ይችላል።

በማንኛውም ጊዜ ላይ ማመልከት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃ ይሰብስቡ።

ካመለከትኩ በኋላ ምን ይፈጠራል?

1. በፕሮግራሙ ለመመዘገብ የእንክብካቤ ደረጃ መስፈርቶቹን ካሟሉ፣ በፖስታ ማሳወቂያ መልክት ይደርስዎታል።
2. ብቁ ከሆኑ፣ እኛ—የዲሲ መንግስት— በእርስዎ ስም የ Medicaid የረጅም ጊዜ የእንክብካቤ ማመልከቻ እንሞላለን።
3. DC Department of Human Services (የዲሲ የሰው አገልግሎቶች መምሪያ) ማመልከቻውን ይገመግማል።
4. ተቀባይነት ካገኙ፣ በቤትዎ ውስጥ ሊደረጉ የታቀዱትን የደህንነት ማሻሻያዎችን በዝርዝር የሚገልጽ የአገልግሎት ዕቅድ ለማዘጋጀት እርስዎን የሚያገኝ የዲሲ የሰብዓዊ አገልግሎቶች መምሪያ የጉዳይ ሥራ አስኪያጅ ይላካሉ።

5. የጉዳይ ሃላፊው በዲስትሪክቱ [Safe at Home ፕሮግራም](#) በእርስዎ ስም ለገንዘብ እርዳታ ያመለክታል። ከተከለከሉ፣ በአካባቢያዊ የመገኛ ማመቻቸት አገልግሎቶች ፕሮግራም በኩል የደህንነት ማሻሻያዎችን ይቀበላሉ።

ለድጋፍ ተቀባይነትን ካላገኙ፣ እርስዎን ለማሳወቅ ወደቤትዎ ደብዳቤ ይላክልዎታል። ደብዳቤው የአገልግሎት መከልከልን እንዴት ይግባኝ ማለት እንደሚቻል ያጠቃለለ መረጃ ይዟል።

ሁሉም ብቁ አመልካቾች በቤታቸው የደህንነት ማሻሻያዎችን ይቀበላሉ?

አዎ፣ ሁሉም ብቁ አመልካቾች የደህንነት ማሻሻያዎችን ይቀበላሉ።

ጥያቄዎች ቢኖሩኝ ማነጋገር ያለብኝ ማንን ነው?

መጀመሪያ በገጹ የታችኛው ላይ የሚገኘውን በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች የሚለውን ይመልከቱ። አሁንም ድረስ ጥያቄዎች ካለዎት፣ ቡድናችንን ከሰኞ እስከ አርብ ከ 8:30 AM እስከ 4:30 PM በ(202) 724-5626 ላይ ደውለው ያግኙን።

የቤቴን ደህንነት ለመጠበቅ አሁንም እርዳታ እፈልጋለሁ። ምን ማድረግ አለብኝ?

በእኛ [ደህንነቱ በተጠበቀ ቤት ሁብቶች ገጽ](#) ላይ ስለሌላ እርስዎን ሊረዱ ስለሚችሉ መረጃዎች ማግኘት ይችላሉ።

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች

በክሊኒካዊ ፍላጎቶች ግምገማ ጊዜ ምን ይፈጠራል?

በግምገማው ጊዜ እንደ ማሳመር፣ ምግብ ማዘጋጀት እና ቤት ማጽዳት ያሉ የእለት ተእለት እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ምን ያህል እገዛ እንደሚፈልጉ የ Liberty Healthcare ሰራተኛ ይመለከታል።

ይህ ገጽ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው ኤፕሪል 2021 ነው።